



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

የኢሕአፓ ከፍተኛ አመራር ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባ (ፕሊኒም) አካሄደ

የፓርቲው ከፍተኛ አመራር ኮሚቴ ከኅዳር 3 - 5 / 2008 ዓ.ም ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ለትግሉ ወሳኝ የሆኑ የአገራችንና የዓለም አቀፍ ሁኔታዎችን በስፋትና በጥልቀት መርምሮ ውሳኔዎችን አስተላልፏል።

የሀገራችንን ሁኔታ አስመልክቶ አሁንም አገራችን በአንድ ጠባብ አምባገነን ቡድን (ወያኔ) የበለጠ ተጠፍራ ያለችበት ሁኔታ መሆኑን፤ እንዲሁም የሕዝብ መብቶች ከምንጊዜውም በላይ ተጨፍልቀው ደምጻቸውን ያነሱና ብዕራቸውን የመዘዙ ዜጎች እየታሰሩ፤ እየተሰደዱና እየተገደሉ መቀጠላቸውን አጠናቋል። ጋዜጠኞች፣ መምህራን፣ ሠራተኞች፣ የሲቪል ማኅበረሰቡና የፖለቲካ ተቃዋሚ ኃይሎች አባላት በሀገሪቱ በነፃ ሊደራጁና በነጻ ሊንቀሳቀሱ የሚችሉበት ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ያከተመለት መሆኑን ተገንዝቧል።

ከስምንት ሚሊዮን በላይ የሚሆን ሕዝባችን በረሃብ እየተቆላ፤ የቤት እንስሳት፤ የቀንድና የጋማ ከብቶች በገፍ እየረገፉ፣ አቅሙ የቻለው ሕዝብም ምግብ ፍለጋ እየተሰደደ ባለበት ሁኔታ ወያኔ የሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ ዕድገት፣ አመዝግቤያለሁ በማለት የሚያሰማው ዲስኩር ለፖለቲካ ፍጆታ የሚቀርብ ባዶ መመገቢያ መሆኑን ተረድቷል። ዛሬም በሥራ እጦት፣ በዕቃዎች ዋጋ መናፈ፣ በሙስና ጣራ መንካት ሕዝባችን የዕለት ኑሮውን መግፋት እየቸገረው በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ መሆኑን በምሬት ተገንዝቧል።

ሀገራችንን ማተራመስ አልበቃ ብሎት፣ ወያኔ በጎረቤት ሀገሮች በሱማሌና በደቡብ ሱዳን ጣልቃ በመግባት ትርምስ እየፈጠረ መሆኑንም አጠናቋል። በአፍሪካ ቀንድ የሌሎች ተላላኪ ሆኖ መቀጠሉም ተስተውሏል።

በጎሳ ላይ በተመሰረተው በወያኔ አገዛዝና በሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ መካከል ያለው ቅራኔ በጣም ሰፍቶ ሊታረቅ በማይችልበት ደረጃ ላይ በመድረሱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን አጥፊና ዘረኛ ቡድን ማስወገድ እንዲችል፤ ሁለ-ገቡን ትግል ከማፋፋም በቀር ሌላ ምርጫ እንደማይኖር ወስኗል። ትግሉን በአቸናፊነት ለመወጣትና በሀገሪቱ ዘለቄታዊ ሰላምና ዲሞክራሲ ለማስፈን እንዲያስችል የአንድነትና የዲሞክራሲ ኃይላት መተባበር ወሳኝ መሆኑን ፓርቲው አሁንም ከልብ ያምንበታል ። ዕምነቱንም በተግባር ለማሳየት፤ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ለሁሉም ወገኖች ጥሪ ሲያቀርብ መቆየቱን አስታውሶ፤ ዛሬም እንደወትሮው የአንድነትና የትብብር ጥሪውን አስተላልፏል።

መደበኛ ስብሰባው የፓርቲውን የውስጥ ጉዳይ በሚገባ መርምሮና ገምግሞ፤ ድርጅታዊ ጥንካሬውን ለማጎልበት የሚያስችሉት ውሳኔዎችን አስተላልፏል። ትግሉ በአባላቱና አካላቱ ብሎም በደጋፊዎቹ እንዲሁም ባጠቃላይ በሕዝቡ በይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና እንዲፋፋም የሚያስችሉ መመሪያዎችን ነድፎ ለሚመለከታቸው ክፍሎች አስተላልፏል። ሕዝባዊ ትግሉ ዳር እስኪደርስ ድረስ በሙሉ ቁርጠኝነት አጠናክሮ ለማስቀጠል፤ ኮሚቴው በፓርቲው ጉባኤ የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት ቃሉን እንደገና አድሶ ስብሰባውን አጠናቋል።

እናቸንፋለን !

ኅዳር 7/2008 (ኖቬምበር 17/2015)

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA

Email ESPIC@aol.com
 Website WWW.EPRP.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645